

የኤች.ኤይ.ቪ ደም ምርመራ ወጤትዎን ያወቃሉ?  
ካላወቁ እንዲመረመሩ ልንረዳዎት እንችላለን፤  
እንዲሁም ቫይረሱ በደምዎ ውስጥ ከተገኘ ሙሉ  
የህክምና አገልግሎት ልንሰጥዎት ዝግጁ ነን።

የደም ምርመራ ወጤትዎን ይወቁ  
የኤች.ኤይ.ቪ የደም ምርመራ አገልግሎት  
ለማግኘት ወደ ማህበረሰብ ሰራተኛ  
ይደወሉ

ስልክ: (703) 535-5568, የዉስጥ መስ. 3015

የአገልግሎት አማራጮችዎን ይወቁ  
ጤናዎትን ለመጠበቅና ለማሻሻል የሚረዱ  
አገልግሎቶችንና ድጋፎችን ለማወቅ የሚያግዙትን  
ባለሙያችንን ያነጋግሩ

ስልክ: (703) 535-5568, የዉስጥ መስ. 2607

### የህክምና አገልግሎት ያግኙ!

ኔይቦርሁድ ሄልዝ(Neighborhood  
Health) ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ለሚገኝ  
ሰዎች ሁሉን አቀፍ የህክምና ግልጋሎት ይሰጣል  
— ለዝርድር የውስጥ ገጾችን ይመልከቱ።

## እኛን ለማግኘት ኔይቦርሁድ ሄልዝ

ለኤች.ኤይ.ቪ አገልግሎቶች:  
703.535.5568  
የዉስጥ መስ. 3015 or Ext. 2607

ኢ-ማይል:  
rwinfo@neighborhoodhealthva.org

ድረ-ገፅ  
www.neighborhoodhealthva.org

አድራሻ  
ኔይቦርሁድ ሄልዝ(Neighborhood Health)  
በ ኬሲ ጤና ጣቢያ  
1200 ኖርዝ ሀዋርድ ስትሪት  
አሌክሳንድሪያ, ቫርጂኒያ 22304

የኔይቦርሁድ ሄልዝ ተልዕኮ ማህበረሰቡን መሰረት  
ያደረገ፤የተቀናጀና ተደራሽነት ያለው የስነ-አዕምሮና  
የአፍ ውስጥ ጤና እንክብካቤን ያካተተ የመጀመሪያ  
ደረጃ የጤና አገልግሎት ለአሌክሳንድሪያና አካባቢው  
ሀብረተሰብ መስጠት ነው።

 **Neighborhood  
Health**  
Your Health. Our Passion.

 **Neighborhood  
Health**  
Your Health. Our Passion.

## ፖዘቲቭ ኖት ወይስ ኔጌቲቭ?

የደም ምርመራ ና የህክምና  
አገልግሎት እንዲያገኙ  
እንረዳዎታለን



**የፕሮግራሙ ግቦች፤**

- ♦ የአካባቢውን ማህበረሰብ አካላት አግኝቶ የኤች.አይ.ቪ የደም ምርመራ ወጤታቸውን እንዲያወቁ ማነሳሳት፤
- ♦ ቫይረሱ በደማቸው ለሚገኝ ግለሰቦች ለጤና መድሀን ዋስትናና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን እዲያመለክቱ ማገዝ፤
- ♦ የተቀናጀና ጥራቱ የተጠበቀ የተመላላሽ ህክምና፤ የሰነ-አዕምሮና የአፍ ውስጥ ጤና እንክብካቤ ቫይረሱ በደማቸው ለሚገኝ ግለሰቦች መስጠት፤
- ♦ ቫይረሱ በደማቸው ለሚገኝ ግለሰቦች አጠቃላይ የአንድ ለአንድ የሜዲካልና የሰነ አዕምሮ ኬዝ ማናጅመንት አገልግሎት መስጠት፤
- ♦ ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝ ግለሰቦች ጤናቸውን እንዲጠብቁና የቫይረሱን ስርጭት እንዲገቱ እገዛ ማድረግ.

- ♦ ማህበረሰብ አቀፍ የደም ምርመራ ድጋፍ፡ ግለሰቦች የኤች.አይ.ቪ ምርመራ ወጤታቸውን እንዲያወቁና የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ማገዝ.
- ♦ የነፃ ትራንስፖርት አገልግሎት፡ ወደ ጤና ተቋማትን ሲመጡ ና ወደቤትዎ ሲመለሱ የታክሲ አገልግሎት መስጠት
- ♦ ነፃ የትርጉም አገልግሎት በአማርኛ
- ♦ የሜዲካል ኬዝ ማናጅመንት ተገልጋዮች ያሉባቸውን ችግሮች እንዲገነዘቡና የተቀናጀ እንክብካቤ እንዲያገኙ መርዳት
- ♦ የተመላላሽ ህክምናና፤ እንክብካቤ፤ ለኤች.አይ.ቪ፡ ለመደበኛ የጤና ምርመራና ለሌሎች ጤና
- ♦ የሰነ-አዕምሮ ጤናና የምክር አገልግሎት፤ በዕለት ተለት እንቅስቃሴ እና በቤተሰብ ዙሪያ ለሚያጋጥሙ ችግሮች እንዲሁም ኤች.አይ.ቪ የደም ምርመራ ወጤታቸውን በተመለከተ ለሚያስፈልግዎት የማማከር አገልግሎት መስጠት
- ♦ የአፍ ውስጥ ጤና እንክብካቤ ፤ ለመደበኛ ምርመራ ለጥርስ እጥበት፤ ለሙሌት፤ ለጥርስ ነቀላና ለልዩ የጥርስ እንክብካቤ
- ♦ የፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድኃኒት ድጋፍ ፕሮግራም፤ ወደ ለሆኑ የፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድኃኒቶች ክፍያ መፈፀም
- ♦ በመደበኛነት የጤናን ሁኔታ ለመከታተል የሚረዳ የላብራቶሪ አገልግሎት
- ♦ የጤና መድን ዋስትና ሽፋን፡ መስፈርቱን ለሚያሟሉ ግለሰቦችና ቤተሰቦቻቸው ከክፍያ ነፃ የሆኑ አገልግሎቶችንና የኮፕይመንት ድጋፍ

**ሰለ እኛ**

ኔይበርሁድ ሄልዝ ማን ነው፤

ኔይበርሁድ ሄልዝ በ ሰሜን ቨርጂኒያ የመጀመሪያውና ትልቁ፤ በፌዴራል ደረጃ ዕውቅና የተሰጠው ብቁ የጤና ተቋም ነው። ተቋማችን በየዓመቱ በሺዎች ለሚቆጠሩ ከጨቅላ ህጻናት እስከ አዛውንት ዕድሜ ክልል ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ያገለግላል። ኔይበርሁድ ሄልዝ አብዛኛውን የጤና መድሀን ዋስትና የሚቀበል ሲሆን የጤና መድሀን ዋስትና ለሌላቸውና በራሳቸው ለሚከፍሉ ክፍተቶች ቅናሽ ያደርጋል። ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝ የኔይበርሁድ ሄልዝ ተገልጋዮች ራያን ዋይት በሚባል ፕሮግራም በኩል ከፌዴራል መንግስት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ያለምንም ወይም በትንሽ ክፍያ የጤና እንክብካቤ ያገኛሉ።

የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፕሮግራም ሰራተኞች እናንተን ለማገልገል ዝግጁ ናቸው!

